



ፋኖ

መስከረም 18. ቀን 2011 ዓም

አንድነት ኃይል ነው!

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ የተሰጠ ወቅታዊ ገለጻዎች

ኢትዮጵያ አገራችን ለዝንተ ዓመታት ተጠብቃ የኖረችው በአያቶቻችን ፍቅርና አንድነት መሆኑ ብዙ የታሪክ ማስረጃዎች አሉን ይህ አንድነት የተገኘው በመደማመጣቸውና በመከባበራቸው ነበር። አንድነት የመተማመንና የመፈቃቀር ምንጭ ነው። አያቶቻችን ቃል በሰማይ ቃል በምድር ብለው ፈጣሪያቸውን ባማከለ ቃል የሚለዋወጡት በፍቅር ወይም በውዴታ መስማማታቸውን ለመግለጽ ነው። ቃል አባይ ማለት በአገራችን ትልቅ ስድብ መሆኑ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ነውና ሁሉም ቃሉን ይጠበቃል

ወደ ዋናው ረእሳችን ስንመለስ ይህ ብሶት የወለደው ወጣት ችግር እየባሰበት፡ ፋሽስታዊ ግድያው እያንገፈገፈውና ፡ ቀኑ እየጨለመበት ሲመጣ የአሮሞና የአማራው ድም አንድ ነው፡ ጣና ኬኛ እያለ የትግል አንድነቱን ሲያበስር ሌላው ደግሞ እሬቻ ላይ መስዋትነት ከፈለ። አመፁም ከሰሜን ወልቃይት እስከ ደቡብ ኮንሶ እንደ ሰደድ እሳት ተቀጣጠለ ያን ወቅት ነበር በሂደቱ የተደናገጠው ኢህአዴግ " እሳትን ጭድ እንዴት ሊስማሙ ቻሉ " መላ እንፍጠር ያለው ። መላውም ለማ መገርሳን ወደ አማራ ክልል ልኮ ኢትዮጵያ ሱስ ናት እንዲል ነበር ።

ስለ እውነት እንናገር ከተባለ ሱስ የሚለው ቃል በዘላቂነት የምንጠቀምበት ሣይሆን መተው የሚቻል መጥፎ ፡ ግዜያዊ ልምድ ነው። አገር እናት ናት ፣ እናት ሱስ ልትሆን ቀርቶ መታሰብም አልነበረበትም ሆኖም የግዜው ፖለቲከኞች ግዜ መግዣ መፈክር ሆኖ እየተጠቀሙበት ነው።

ሕዝባችን በፀረ ኢህአዴግ ትግልና ትንቅንቅ በገጠመበት ፡ ወቅት የት ደረሰክ ያላሉት በውጪው አለም ወሬ ሲቀዱ የነበሩ አክቲቪስቶች በመደመር መፈክር በመጃጃል ሀገራችን ውስጥ ተገኝተው ከአሁን ጀምሮ እኛን ተከተል ብሶትህንና ማንነትህን ከኛ በላይ የሚያውቅልህ የለም በማለት በመፈቃቀር እና በመቻቻል ለዘመናት አብሮ የኖረውን ህዝብ በዘር በመከፋፈል እርስ በእርስ እንዲተራረድ እድርገዋል ሰሞኑንም የበለጠ እንደሚቀጥል ግልጽ ነው። ባለፈ ሳምንት ፋሽሽታዊ ጭፍጨፋ ቀስቃሽ የነበሩ ዛሬ ደግሞ የፖለቲካ ሀ ሁ አልዋጥ ያላቸው አዲስ አበባ የኛ ነው ብሎ ማላዘን ጀመረዋል። ቡድኖቻችንም ሆነ ግለሰቦች ሌላም ቤት እሳት አለና አደብ ግዙ ንቀትና ትእቢት እንዲያስጠጡ ለአክቲቪስቶች ለኢህአዴግም አልበጀውምና የህዝባችንን ጥያቄ አድምጦ ካለበለዚያ አንቅሮ ይተፋችሁአል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ ትግል የጀመርነው የኢህአዴግ አገዛዝ አስወግደን በኢትዮጵያ ሕዝብ የሚመረጥ ደሞኪራሲያዊ መንግሥት ለመገንባት ነው። ፋኖ እና የጎበዝ አለቃ አርበኞቻችን መራራ መስዋዕት ከፍለዋል አሁንም እየከፈሉ ነው። ህዝባችን የዘረኝነትና የጎጥ ቡድኖችን አንፈልግም ፡ አንቀበልም እያለ ጩህቱ እያስተጋባ ነው ነገር ግን በአስተዳደር ላይ ያለው አብይና በመደመር መፈክር የሰከሩ አክቲቪስቶች ከክልል ድርጅት ወደ ክልልና ጎጠኛ ፖለቲካ ፓርቲነት በመሸጋገር ህዝባችንን ለአገዛዝ እንድያመቻቸው ቀጣይ መፈክር አዘጋጅተው ሰሞኑን ሊያውጅልን ዝግጅቱ ተጠናቋል ይህ ግዜ መግዣ መፈክር ለማወናበጃ ፡ ለዘርፊያና እንቅስቃሴን ማጨናገፍና በመጨረሻም መጪውን ምርጫ ለመስረቂያ ተብሎ የተዘጋጀ ነውና ህዝባችን ንቃ።

ዶር አብይ ወያኔ የሾመልን ጠላት ሚኒስትር እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሠራልኛ ብሎ የመረጠው አይደለም፤ ተደመሩ ብሎ የፖለቲካ ሂደት መኖር የለበትም ለስር ነቀል ለውጥ መታገል እንጂ ዶር አብይም ሆነ ለማ መገርሳ የኢሕአዴግ ልጆች ስለሆኑ ወያኔዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ አይፈልጉም። የትግላችን አንዱ መርህ የበደለ እንዲክስ፣ የተገፋ መብቱ እንዲከበርለት፣ የተዘረፈ ንብረት ለባለቤቱ እንዲመለስለት፣ የገደለ እንዲዳኝ፣ የአገር ንብረት የዘረፈ እንዲጠየቅ። ይህ እስካልሆነ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል።

EPNP

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ
ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY

ድል ለአንድነታችን !

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ !



EPNP.INFO

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ
ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY



EPNP

የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ
ETHIOPIAN PEOPLE NATIONAL PARTY